



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት

ዝክረ ሕግ ZIKRE HIG

Of the Council of the Amhara National Regional State in the Federal Democratic Republic of Ethiopia

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

Issued under the auspices of the
Council of the Amhara National
Regional State

☒ 1324
ያንዱ ዋጋ 12.19 ብር
Unit price Birr 12.19

ማዕጫ

አዋጅ ቁጥር 219/ 2006 ዓ/ም

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
የትራንስፖርት ባለስልጣን ማቋቋሚያና
ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ

Content

Proclamation No.219/2014

The Amhara National Regional State Transport
Authority Establishment and powers and Duties
Determination Proclamation

አዋጅ ቁጥር 219/2006 ዓ.ም

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
የትራንስፖርት ባለስልጣን ለማቋቋምና
ስልጣንና ተግባራቱን ለመወሰን የወጣ አዋጅ

Proclamation No.219/2014

A proclamation Issued to provide for Amahara
National Regional State Transport Authority
Establishment and powers and Duties
Determination.

በክልሉ ውስጥ የሚሰጠው የትራንስፖርት
አገልግሎት በነፃ ገበያ ስርዓት መርህ የሚመራ፣
ለተገልጋዩ ህብረተሰብ የተመቻ፣ ዘመናዊ፣
ለሁሉም ተደራሽና በቴክኖሎጂ የተደገፈ
እንዲሆን ማድረግ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHERE AS, it has been found necessary the rendered
transport service in the region, shall be directed by the
principle of free market system, subitable for
customers, accessible for all and is supported with
technology;

የአገልግሎቱን መስፋፋት ተከትሎ በሰዎች
ህይወትና ንብረት ላይ ሊደርስ የሚችለውን
የአደጋ ተጋላጭነት ስጋት በዘላቂነት ለመፍታት
አቅም መፍጠር በማስፈለጉ፤

WHERE AS, it has been found necessary to build capacity
to solve the risk of exposing accident that shall be occured
on the life of human beings and property, which comes
after the development of transport services;

የትራንስፖርት ዘርፍ ለክልሉ ኢኮኖሚያዊ እድገት፣ ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረው ዘንድ ራሱን አስችሎ፣ ማደራጀት አስፈላጊ እንደሆነ ስለታመነበት፤

የአማራ ክልል ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ /49/ ንዑስ አንቀጽ 3(1) ድንጋጌ ስር በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህንን አዋጅ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የትራንስፖርት ባለስልጣን ማቋቋሚያ እና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 219/2006 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

1. የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

ሀ. “ትራንስፖርት” ማለት በየብስም ሆነ ውሃ ላይ በሞተር ኃይል በሚንቀሳቀሱ አንጓገሮች አማካኝነት የሚሰጥ ትራንስፖርት አገልግሎት ነው፤

ለ. “ጀልባ” ማለት የውሃ ላይ ተንሳፋሬ ወይም ሰርጓጅ ክራፍት ሆኖ በሚካኒካል፣ በሞተር ወይም በሰው ኃይል አማካኝነት የሚቀዘፍና ለንግድ ወይም ለመዝናኛ የውሃ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚውል ማናቸውም መገልገያ ሲሆን በባህላዊ መንገድ የሚሰሩትን ተንሳፋሬዎች አይጨምርም፤

WHERE AS, it has been belied that it is necessary to organize, the transport sector itself, which shall have significantt contribution for the development of economies of the Region;

NOW THEREFORE, pursuant to Article /49/, sub-article 3/1/ of the Revised Regional Constitution, vested with its power, the council of Amhara Region issued this proclamation.

PART ONE
GENERAL PROVISIONS

1. Short Title

This proclamation may be cited as “The Transport Authority Establishment and powers and Duties Determination proclamation No 219/2014.”

2. Definition

1. Unless otherwise the context requires, in this proclamation.

a. “**Transport**” means a service rendered of transport on land, as well as, water, pursuant to vehicles that are driving (moving) by the power of motor;

b. “**Boat**” means a hovering of water or a craft of imersing, that shall be moved, pursuant to mechanical, motor or man power; and, shall be applicable for trade or water transport service for recreation of any service that shall not include hovers working with cultural means;

ሐ. “ካፒቲን” ማለት ባለሞተር ጀልባን ለመንዳት የሚያስችል የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ የተሰጠው ማንኛውም ግለሰብ ወይም የጀልባ አዛዥ ነው።

መ. “ወደብ” ማለት ባለስልጣኑ በሚያወጣው መስፈርት መሰረት በሃይቅ ወይም በወንዝ ዳር የተገነባ ሆኖ ጀልባዎች ማቆሚያ ወይም መጠለያ የተሳፋሪዎች መሳፈሪያ ወይም መውረጃና የዕቃዎች መጫኛ ወይም ማራገፊያ አገልግሎት የሚሰጥበት ማንኛውም ቦታ ነው።

ሠ. “ፈንድ” ማለት ከተለያዩ አካላት የሚሰበሰቡና ለክልሉ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት አጠባበቅ በጥቅም ላይ የሚውል ሃብት ነው።

ረ. “ሰው” ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

2. በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ጾታ የተገለጸው ሁሉ ለሴት ጾታም እኩል ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

ክፍል ሁለት

ስለ ባለስልጣኑ መቋቋም፣ ተጠሪነት እና አላማዎች

3. ስለ መቋቋምና ተጠሪነት

1. የአማራ ብሔራዊ ክልል የትራንስፖርት ባለስልጣን ከዚህ በኋላ “ባለስልጣኑ” እየተባለ የሚጠራ ራሱን የቻለና ህጋዊ ሰውነት ያለው የክልሉ መንግስት አስፈጻሚ አካል ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

c. “Captain” means any individual or manager of the boat, that is rendered certificate of competence, that enable to row boat, with motor

d. “Port” means any place that has been built near lake or river, pursuant to the criteria that the authority sets up, that uses as boat park or house, port areas that used to get in and out of the boat and cargo of goods or place of rendering

e. “Fund” means aresource that shall be different entitie and used for the protection of traffic security of the road of the Region;

f. “Person” means any natural or juridical person.

2. In this proclamation, all stated in masculine gender, shall also be applicable in feminine gender.

PART TWO

Establishment ,Accountablility and Objectives of the Authority

3. Establishment and Accountability

1. The Amhara National Regional Transport Authority (hereinafter, called “Authority”) , that shall have a personality of the Regional state execuetive body, is established by this proclamation;

2. የባለስልጣኑ ተጠሪነት ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር እና ለመስተዳድር ም/ቤቱ ይሆናል።

2. The Authority shall be accountable to the Head of Amhara National Regional State and to the Council of the government.

4. አላማዎች

4. Objectives

ባለስልጣኑ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉት አላማዎች ይኖሩታል፡-

The Authority shall have the following objectives, pursuant to this proclamation:

- 1. በክልሉ ውስጥ የሚሰጠው የትራንስፖርት አገልግሎት ቀልጣፋ፣ ደህንነቱ የተጠበቀና በቴክኖሎጂ የተደገፈ መሆኑን ማረጋገጥ፤
- 2. ክልላዊውን የትራንስፖርት አገልግሎት ሽፋን በማሳደግ ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ፤
- 3. ዘርፉ በላቀ አደረጃጀት እንዲደገፍና ለክልሉ ኢኮኖሚያዊ እድገት የጎላ አስተዋፅኦ እንዲኖረው ማስቻል።

- 1. Ensure the transport service of the Region shall be quick, secured and supported with technology;
- 2. Shall promote the rendered transport service in the Region and accessible to all;
- 3. This transport sector shall be supported with best organization and enable having significant impact for the Growth of economy of the Region.

5. ዋና መስሪያ ቤት

5. Head Office

የባለስልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ሆኖ ፣ እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች የአስተዳደር እርከኖች ቅርንጫፍ መዋቅሮች ይኖሩታል።

The Head office of the Authority shall be in Bahir Dar; and, as deemed as necessary, it shall have branch orgnaizations, by other administrative levels.

ክፍል ሶስት

PART THREE

የባለስልጣኑ ስልጣንና ድርጅታዊ አቋም

Power and Organizational Structure of the Authority

6. የባለስልጣኑ ስልጣንና ተግባር

6. power and Duty of the Authority

ባለስልጣኑ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

The Authority shall have the following powers and duties, Pursuant to this proclamation:

- 1. የሃገሪቱ የትራንስፖርት ዘርፍ የሚመራባቸውን ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ ያደርጋል፤

- 1. Implement, with in the Region, transport policies, strategies and programs by which the country and the region's transport services development is guided;

2. በሃገሪቱንም ሆነ የክልሉን የትራንስፖርት አገልግሎቶች ለመምራትና ለመቆጣጠር በፌዴራልና በክልል የወጡ አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች መከበራቸውን ያረጋግጣል፤
3. በክልሉ ውስጥ የሚሰጡት የትራንስፖርት ዓይነቶች ተደጋግፈው የሚያድጉበትንና በተቀናበረ ሁኔታ በጥቅም ላይ የሚውሉበትን ስርዓት ነድፎ ተግባራዊ ያደርጋል፤
4. የትራንስፖርት መገልገያ ቴክኖሎጂዎችን ያጠናል፣ ስታንዳርድ ያዘጋጃል፣ ይመዘናል፣ ጥያቄ ሲቀርብለት የብቃት ማረጋገጫ ይሰጣል፣ በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤
5. የክልላዊ መንግስቱን የትራንስፖርት መገልገያዎች ግዥ ሰነድ ያዘጋጃል ፣ ስለ አያያዝና አጠቃቀማቸው ቴክኒካዊ ድጋፍ ይሰጣል፤
6. በክልሉ ውስጥ የሚገኙትን ባለሞተር ተሽከርካሪዎችና ጀልባዎች ይመዘግባል፣ የአሽከርካሪዎችን፣ የካፒቴኖችን፣ የተሽከርካሪዎችንና የጀልባዎችን ብቃት ያረጋግጣል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ይህንኑ ብቃት ሊያረጋግጡ የሚችሉ ሌሎች ድርጅቶችን ወይም ተቋማትን በውክልና ያሰራል፣ ይከታተላል፣ ከእነዚህ አገልግሎቶች የሚገኘውን ክፍያ ይሰበስባል፤

2. Ensures that laws, regulations and directives enacted, with in the region, to lead and supervise the country and region’s transport services are observed in the region;
3. Design and implement the means of integrated development as well as effective and coordinated utilization of all types of transport that are rendered in the region;
4. Conduct a study for transport service technologies; prepare standard evaluate, issue certificate of excellence where submitted a request, and thereby cause the proper utilization of same;
5. Execute the procurement of government transport facilities; administer same, and perform technical audit as to their handling and utilization;
6. Register motor vehicles and boats found in the region; ensure the efficiency of drivers, captains, vehicle and boats; where it has found necessary, cause other organizations or institutions perform in delegation that are able to ensure such efficiency; follow up and collect service fees found from these services;

- 7. የገለገሉ ተሽከርካሪዎችን ግምት ሥራ ያከናውናል፤ ለስመንብረት ዝውውር የሚቀርቡ ባለጉዳዮችን ያስተናግዳል ውል ያዋውላል፤ ዝውውሩ እንዲፈፀም ያደርጋል፤
- 8. የክልሉን የመንገድ ደህንነት ይጠብቃል፤ ያስጠብቃል በክልሉ ውስጥ የሚካሄዱትን የመንገድ ደህንነት እንቅስቃሴዎች አቀናጅቶና አስተባብሮ ይመራል፤
- 9. በከተሞች ውስጥ የፓርኪንግ አገልግሎቶች እንዲስፋፉ ይደግፋል፤ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር አጠቃቀማቸውን ያጎለብታል፤
- 10. በክልሉ ውስጥ በቂ የትራንስፖርት አገልግሎት ሽፋንና ስምሪት እንዲኖር ያደርጋል ፤ የትራንስፖርት ኦፕሬተሮችን ብቃት ያረጋግጣል፤ ፈቃድ ይሰጣል፤
- 11. የትራንስፖርት አገልግሎቱ በነጻ ስምሪት በገበያ ውድድር የሚመራባቸውን ሁኔታዎች ያመቻቻል፤ ለውጤታማ የገበያ ውድድር ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር እስኪቻል ድረስም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የአገልግሎት ታሪፍ ጣራና ወለል ሊወስን ይችላል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤
- 12. በክልሉ ውስጥ ለሚቋቋሙ የትራንስፖርት መገልገያ አምራቾች፣ አስመጭዎች፣ የተሽከርካሪ መጠገኛና ማደሻ ጋራገሮች፣ የተሽከርካሪ እንክብካቤ ባለሙያዎች፣ ባለሞተር ተሽከርካሪዎች መንዳትን ለሚያስተምሩ ድርጅቶች የሙያዊ ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤

- 7. Perform the activity of value estimation of used cars; cause the conclusion of contractual agreements as to the transfer of the title deed of parties; execute the transfer of title deeds;
- 8. protect the security of roads of the region, integrate and coordinately administer the movement of security of roads carried out by other bodies in the region;
- 9. Support the expansion of parking services in towns; and in collaboration with the concerned bodies, follow up the utilization of same;
- 10. cause the availability of sufficient coverage and trips of transport services in the region; ensure the competency of transport operators; issue licenses;
- 11. Facilitate conditions to guide the transport service in market competition; determine, as may be necessary, the ceiling and initial of service tariff until conducive conditions for effective market competition are created; follow up the implementation of same;
- 12. Issue certificate of professional efficiency to vehicle maintenance and repair garages established in the region, and to persons and organizations who train motor vehicles driving, and supervise same there of; for producers of transport service, to be established in the region and for importers;

13. ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የተሽከርካሪ መናኸሪያዎች፣ ወደቦችና የትራፊክ ኮምፕሌክሶች በግል፣ በመንግስት ወይም በጋራ እንዲቋቋሙ ያደርጋል፣ ስታንዳርድ ያወጣል፣ የአገልግሎት አሰጣጡን ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ ከሚያስተዳድራቸው መናኸሪያዎችና ወደቦች የወስጥ ገቢ ይሰበሰባል፣ በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋል፤

14. የክልሉን የመንገድ ደህንነት ፈንድ ያቋቁማል፣ እንደአስፈላጊነቱ በጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋል፤

15. ዝርዝሩ ይህንን አዋጅ ለማስፈፀም በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ሆኖ በክልሉ ውስጥ የትራንስፖርት አገልግሎት ድጋፍ የሚጠይቁ አስገዳጅ ሁኔታዎች ሲከሰቱ ችግሩን ለመቀልበስ ይቻል ዘንድ የመንግስትንም ሆነ የግል ተሽከርካሪዎችን ሊያሰማራ ይችላል፤

16. ትራንስፖርትን የሚመለከቱ ስታቲስቲካዊና ሌሎች ማናቸውንም አይነት መረጃዎች በቋሚነት ይሠበስባል፣ ያጠናቅራል፣ እንደአስፈላጊነታቸው በጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤

17. የክልሉ ትራንስፖርት ዘርፍ በማናቸውም ረገድ ስለሚያድግበት ሁኔታ ጥናቶችን ያካሂዳል፣ እንዲካሄዱ ያደርጋል፣ ያበረታታል፤

18. ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የአካባቢ ብክለትን ይከላከላል፤

19. በክልሉ ውስጥ የትራንስፖርት ማህበራት እንዲደራጁ ያደርጋል፣ ይመዘግባል፣ ይደግፋል፤

13. Cause the establishment of vehicle terminals, as may be necessary, in collaboration with the concerned bodies, in private, by the government or in common; issue standards of terminals; direct and supervise service delivery of same; collect internal revenue from stations and ports, that it administers, cause it to be implemented properly;

14. Establish security road fund of the region, and cause the utilization of same as deemed as necessary;

15. Cause the trip of private as well as government vehicles to curve problems occurred under obligatory circumstances and there to the support of transport service is required in the region. Particulars shall be determined by a directive.

16. Collect sustainably, and arrange the statistical and any other information, with regard to transport; same on approval, as deemed as necessary;

17. Conduct studies by any means, about the development way of transport; cause to be conducted; and encourage;

18. Prevent environmental pollution, cooperating with entities, that are pertinent to the issue;

19. Organize transport associations in the Region, register and support;

- 20. ተሽከርካሪዎችና ጀልባዎች እንደገና ስለሚሰሩበት፣ ስለሚፈታቱበት ወይም ከጥቅም ውጭ ስለሚደረጉበት ሁኔታ የአሰራር ስርዓት ይዘረጋል፤
- 21. የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ውሎችን ይዋዋላል፣ በስሙ ይከሰሳል፣ ይከሰሳል፤
- 22. አላማዎቹን ከግብ ለማድረስ የሚያስፈልጉትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡

7. ስለ ባለስልጣኑ አደረጃጀትና አመራር

- 1. ባለስልጣኑ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. ዋና ሥራ አስኪያጅ፤
 - ለ. ምክትል ዋና ሥራ አስኪያጅ፤
 - ሐ. ለስራው የሚያስፈልጉ ሌሎች የበታች አደረጃጀቶች እና ሰራተኞች ፡፡
- 2. ዋና ሥራ አስኪያጁና ምክትል ሥራ አስኪያጁ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይሾማሉ፤
- 3. የባለስልጣኑ ዋና ስራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሲሆን የምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ተጠሪነት ለዋና ስራ አስኪያጁ ይሆናል፡፡

8. የዋና ሥራ አስኪያጁ ስልጣንና ተግባር

- 1. የባለስልጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ በዚህ አዋጅ አንቀጽ /6/ ስር ለባለስልጣኑ የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት በስራ ላይ ያውላል፤

- 20. Establish work procedure that are used to re-construct, disintegrate or thrown away of vehicles and boats;
- 21. Owns property, enter into contract, use and be sued in its own name;
- 22. Perform other related activities that are necessary to achieve its objectives.

7. Organization and Leadership

- 1. The Authority shall have the following entities, pursuant to this proclamation:
 - a. General Manager;
 - b. Deputy General Manager;
 - c. Other subordinate organizations and employees, those are necessary for the activities.
- 2. The General Manager and deputy manager shall be appointed by the Head of the Regeion;
- 3. The General Manager shall be accountable to the Head of the Region; the deputy general manager shall be accountable to the General Manager.

8. Power and Duty of the General Manager

- 1. The General manager of the Authority shall apply powers and duties, that are rendered to the Authority, under Article /6/ of this proclamation;

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ ስር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ስራ አስኪያጁ ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

ሀ. በክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ህጎች፣ደንቦችና መመሪያዎች መሰረት የባለስልጣኑን ሠራተኞች ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣ ያሰናብታል፣

ለ.የባለስልጣኑን ስትራቴጂያዊም ሆነ አመታዊ የሥራ እቅድና በጀት ረቂቆች አዘጋጅቶ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ያቀርባል፣ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፣

ሐ.በባለስልጣኑ ስም የባንክ ሂሳብ ይክፍታል፣ ያንቀሳቅሳል፣

መ. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ባለስልጣኑን ይወክላል፣

ሠ. የባለስልጣኑን የሥራ እንቅስቃሴና የሂሳብ ሪፖርቶች በወቅቱ አዘጋጅቶ ለክልሉ መንግስት ያቀርባል፣

ረ. በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡

9. የምክትል ዋና ሥራ አስኪያጁ ስልጣንና ተግባር

የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ሥራ አስኪያጅ ፡-

1. በዋና ሥራ አስኪያጁ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፣

2. ዋና ሥራ አስኪያጁ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜና ሁኔታ እርሱን ተክቶ ይሰራል፡፡

2. without prejudice to the stipulated general provision, of sub –article /1/ of this Article, the General manager, shall have the following powers and duties:

a. Employs, administers and dismisses the employees of the Authority, in accordance with, the Regional civil service laws, regulations and directives;

b. prepare drafts of astrategic, as well as, annual work plan and budget, of the Authority, and submit to te Head of the Region; implement same upon approval;

c. Open Book Account and performs in the name of the Authority;

d. Represent the Authority in all its dealings with the third parties;

e. Prepare and submit the Authority’s perfrmance and book account reports to the Regional Government;

f. Carry out other related activities, that shall be given by the Head of the governement.

9. Power and Duty of the Deputy General Manager

The Deputy General manager of the Authority:

1. shall perform activities that are given by the General manager;

2. He or she shall repelece and act on behalf of the Authority, where in the absence and inability of the General Manager to carry out the activities.

ክፍል አራት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

10. ስለ በጀት

- 1. የባለስልጣኑ በጀት በክልሉ መንግስት ይመደባል፤
- 2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ባለስልጣኑ ከሚያስተዳድራቸው የተሸከርካሪ መናገሪያዎች እንቅስቃሴ የሚያገኛቸውን የአገልግሎት ክፍያዎች በውስጥ ገቢነት ሊጠቀም ይችላል፡፡

11. ስለ ሂሳብ መዛግብት፣አያያዝና ስለ አዲት

- 1. ባለስልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብትን ይይዛል፤
- 2. የባለስልጣኑ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብም ሆነ ንብረት ነክ ሰነዶች በክልሉ ዋና አዲተር መ/ቤት በየዓመቱ ይመረመራሉ፡፡

12. መብትና ግዴታን ስለማስተላለፍ

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስፈፃሚ አካላት ማቋቋሚያና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 176/2003 ዓ.ም ተቋቁሞ ለነበረው ለንግድና ትራንስፖርት ቢሮ ትራንስፖርትን በሚመለከት በአንቀጽ /16/ ከንዑስ አንቀጽ /14/ እስከ ንዑስ አንቀጽ /28/ ስር ተሰጥተው የነበሩት መብቶችና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ መሠረት አዲስ ወደ ተቋቋመው ባለስልጣን ተላልፈዋል፡፡

PART FOUR

MISCELLANEOUS PROVISIONS

10. Budget

- 1. the bidget of the authority shall be allocated with the Regional Governement;
- 2. Without prejudice to the provision, stipulated under sub-article /1/ of this Article, the authority may use service fees, that shall be found from the activities of vehicle stationa whice are administered by the authority, as an internal revenue.

11. Retention of Book Accounts and Audit

- 1. The Authority shall have complete and correct book accounts;
- 2. Book Accounts of the Authority, as well as, finance and documents of property, shall be audited annually by Auditor General of the Region.

12. Transfer of Right and Duty

The rendered rights and duties under sub-article /14/- sub article /28/of Article /16/, with regard to transport of the established trade and transport Bureau, by the Amhara National Regional State Executive Organs establishment and Determination of their powers and duties proclamation No 176/2011, shall be transfered to the newly established Authority, pursuant to this proclamation.

13. ስለተሻሩና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች

1. በአዋጅ ቁጥር 176/2003 አንቀጽ /16/ ከንዑስ አንቀጽ /14/ እስከ ንዑስ አንቀጽ /28/ያሉት ድንጋጌዎች በዚህ አዋጅ ተሸረዋል። እንዲሁም በዚህ አዋጅ አንቀጽ /29/ ንዑስ አንቀጽ /5/ ፊደል ተራ ቁጥር /ለ/ ስር የተመለከተው የጣና ሀይቅ ትራንስፖርት ድርጅት ተጠሪነቱ ለባለስልጣኑ እንዲሆን ተደርጓል፤
2. ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ህግ፣ ደንብ ወይም መመሪያ በዚህ አዋጅ ውስጥ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

14. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን

1. የክልሉ መስተዳደር ም/ቤት ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ደንቦች ሊያወጣ ይችላል፤
2. ባለስልጣኑ ይህንን አዋጅና በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጡትን ደንቦች ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ዝርዝር መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

15. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ መንግስት ዝክረ ህግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

ባ/ዳር
ሐምሌ 04 ቀን 2006 ዓ.ም
ገዱ አንዳርጋቸው
የአማራ ብሔራዊ ክልል ፕሬዝዳንት

13. Repealed and Inapplicable Laws

1. The provisions of sub-article /14/ sub-article /28/ of Article /16/, of proclamation No 176/2011 are repealed by this proclamation; as, well as, lake tana transport agency, that is indicated under /b/ of sub-article /5/ of Article Article /29/ of this proclamation, shall be accountable to the Authority;
2. Any law, regulation or directives, contrary to this proclamation, shall not be applicable on matters provided in this proclamation.

14. Power to Issue Regulation and Directives

1. The council of the Regional Government may issue regulations, that are necessary for the implementation of this proclamation;
2. The Authority may issue particular directives, that are necessary for the implementation of this proclamation, and regulations that shall be issued, pursuant to this proclamation.

15. Effective Date

This proclamation shall come into force, as of its publication date in the Zikere-Hig Gazzettee of the Regional Gvovernment.

Done at Bahir Dar,
This 11th day of July, 2014
Gezdu Andargachew
President of the Amhara National Region